

<https://www.facebook.com/>

ሰሜን እዝ በተኛበት ተወጋ የሚለው ድርሰት ጊዜው ያበቃለት ይመስላል።

የኖቤል የሰላም ሽልማት በትግራይ ህዝብ ላይ ለተከፈተው ጦርነት መንገድ እንደሆነ የሚገልፅ የ The New York Times ዘገባ ብዙ ዝርዝር ጉዳዮችን ይዞ መጥቷል። በትግራይ ህዝብ ላይ ወረራ ከመፈፀሙ ወራቶች በፊት፣ በፋሽስት አብይ እና ኢሳያስ ወታደራዊ ዝግጅቶች እንደነበሩ በዚህ ዘገባ ተረጋግጧል። እንደአንድ ነጥቦች ከዘገባው፦

- አብይ እና ኢሳያስ የሰላም ስምምነቱ ከተፈራረሙበት ጊዜ እንስቶ በትግራይ ወረራው እስኪፈፀሙ ድረስ ቢያንስ 14 ጊዜ እንደተገናኙ፣ ሁሌም ስብሰባዎቹ እንደ ለአንድ (አብይ እና ኢሳያስ ብቻ) እንደነበሩ

- በተጨማሪም አብይ እና ኢሳያስ በድብቅ ይገናኙ እንደነበር፣ ከ 2019 እስከ 2020 ቢያንስ ከ 3 ጊዜ በላይ በድብቅ እንደተገናኙ

- ህዳር 9/2011 ኢሳያስ ጎንደር ከተማን ጎበኘ፣ ከዚህ ወቅት ጀምሮ የኤርትራ መንግስት ሰዎች በተደጋጋሚ ወደ አማራ ክልል መመላለስ እንደጀመሩ

- በኋላም የኤርትራ ዘፋኞችና ዳንሰኞች (የኪነ ጥበብ) ቡድን አማራ ክልልን ጎበኙ። በዚህ የልዑካን ቡድን የኤርትራ የስለላ ሃላፊ አብርሃ ካሳ ከአማራ ክልል ሰዎች ጋር ለመገናኘት እንደተጠቀመበት

- ኤርትራ 60,000 የአማራ ልዩ ሃይል የተውጣጣ ወታደሮችን ለማሰልጠን ተስማማች፣ ስለጠኑ በኋላም ወደ ትግራይ እንደዘመቱ

- በዝግቤት፣ የፋሽስቱ አማካሪዎቹ እና የጦር ጄኔራሎቹ ስለ ትግራይ ወረራ ጉዳይ ተወያዩ፣ ተከራክሩ። በወረራው እቅድ ያልተስማሙት ተባረሩ፣ ሽጉጥ ተደቅኖባቸው ተመረመሩ ካልሆነ ደግሞ ከሀገር ለቀው እንዲወጡ እንደተደረጉ

- ከተቃዋሚዎቹ መካከል የቀድሞ የኢትዮጵያ ጦር አዛዥ ጄነራል አደም መሐመድ ይገኙበታል

- ከትግራይ ምርጫ በፊት የኢትዮጵያ ወታደራዊ ጭነት አውሮፕላኖች በሌሊት ወደ ኤርትራ የጦር ሰፈሮች በድብቅ በረራ እንደጀመሩ

- ህዳር 2013 ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ባሉት ወራቶች ውስጥ አብይ ወታደሮቹን ወደ ትግራይ አጎራባች ክልሎች እንዳንቀሳቀሰ

የቀድሞ የአብይ አስተዳደር ባለስልጣን የነበረው አቶ ገብረመስቀል ካሳ፡-

- ከኖቤል የሰላም ሽልማት በኋላ “አብይ በአለም ላይ ካሉት ተፅእኖ ፈጣሪ ሰዎች አንዱ እንደሆነ ይሰማው ነበር” ሲል በቃለ ምልልስ ተናግሯል

- “ብዙ አለም አቀፍ ድጋፍ እንዳለው ተሰምቶት ነበር፣ እና ወደ ትግራይ ጦርነት ከገባ ምንም እንደማይሆን ተሰምቶታል” ሲል አክሏል

- ጥቅምት 2013 በተዘጋጀው የብልፅግና ባለስልጣናት ቪዲዮ ኮንፈረንስ የትግራይ መንግስት (አመራሮች) ለመያዝ ከ 3-5 ቀናት ብቻ እንደሚፈጅበት እንደገለፀላቸው በዘገባው ተገልጿል።

- ሌሎችም...

የጦርነቱ መንስኤ "ሰሜን እዝ በተኛበት ተወጋ" የሚለውን ድርሰት እንዳልሆነ የአለም ማህበረሰብ መገንዘብ እና ማረጋገጥ መጀመሩ ይበል የሚያስብል ጅምር ነው። The New York Times ጦርነት እንዲጀመር ያደረገ የኖቤል

የሰላም ተሸላሚ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ከአገሩ ጋር የረጅም ጊዜ ጠላት የነበረችው ከኢርትራ ጋር የሰላም ውል ከተፈራረመ በኋላ፡ ከኢሳያስ ስርአት ጋር የተደረገው ትብብር እንዴት እድርገው በትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት ለመክፈት እንደተጠቀመበት በዝርዝር የሚተነትን ዘገባ ነው።

(ሊንክ: <https://www.nytimes.com/2021/>)

የትግራይ ህዝብ በትግሉ ጠላቶቹን በሙሉ ያሸንፋል!
ድል ለትግራይ መከላከያ ሰራዊት!